

"የሃገር አንድነት ካለ መቀሌም ፣አምቦም ፣ነቀምትም፣ጂጂጋም እኩል ይሰበክ።"

አማራነት ላይ ብቻ የተገጠሰሰ የውሸት አንድነት አማራንም ሆነ ኢትዮጵያን እንዳላዳነ አንብባን ሳይሆን ኑረን አይተናል።"

ጋዜጠኛ የሺህሳብ አበራ

የኢትዮጵያ ተፈጥሮ ብሄር ነው።ተወደደም ተጠላ ከብሄርተኝነት ማምለጥ መሬትን ተኩሶ እንደመሳት ይቆጠራል።ማምለጥ አይቻለም። ወንድሜ መልካሙ ተሸመ በኢትዮጵያ ሰማይ ስር ብሄርተኝነትን ማውገዝም ሆነ ኢትዮጵያዊነትን መቃረን እኩል አደገኞች ናቸው ይላል። ልክነቱ ሚዛን ይደፋል። ብሄርተኝነት እንደ ጎሰኝነት የሚመለከቱትም ሆነ፣ኢትዮጵያዊነትን እንደ አውሬ የሚመለከት ከገሃዱ ዓለም የራቁ ናቸው።አንዱን ጥሎ፣ሌላውን አንጠልጥሎ ማሸነፍ አይቻልም።

...

ከ 1966 ጀምሮ ሲዋልል ከርሞ አሁን ጡረታ የተጠጋው የአንድነት ፖለቲካው አሁንም እየቃኘ ነው። የአንድነት ፖለቲካኛው ማህበራዊ መሰረቱ እንደራቀው ከ 1983 በፊት ታውጇል።በአፍሪካ ቀዳሚ ሰራዊት የነበረው ደርግ ኢትዮጵያ ትቅደም ብሎ መሻገር አልቻለም።ብሄርተኞች ለግተው ዘርረውታል።

...

በአዲስ አበባ የኒቨርስቲ የፌዴራሊዝም መምህር የሆኑት ዶክተር ስዮም መስፍን ኢትዮጵያ if country ናት ይላሉ።በቅደመ ሁኔታ ያለች ሃገር እንደማለት ነው።ያልተመቸው ብሄር ሁሉ ልገጠል ባይ ነው። ኢትዮጵያ ሃገር የምትሆነው ብሄሮች ከተመቻቸው ነው።ይህ መሬት ላይ ያለው ሃቅ ነው።አንዳንዶች ኢትዮጵያን በመንፈሳዊ አይን እየተመለከቱ አንድ ኢትዮጵያ፣አንድ ህዝብ፣የነብዮ መሃመድ መልዕክተኞች መጠጊያ፣በክርስትና ከ 40 ጊዜ በላይ ስሟ የተጠራ እያሉ ይሰብካሉ።ዳሩ ፖለቲካ በመኖር የሚተረጎም እንጂ የይሆናል የምናብ ዓለም ስብከት አይደለም።ክልል አያስፈልግም።ሰው ነኝ ብትል እንደዓለም ሰውነት በራሱ ዜግነት የለውም። እንደ ክልል ሰው የሚተረጎመው በማንነቱ ባሰመረው ክልል ነው። ኢትዮጵያዊነት መልካም አዲስ ዓመት ብሎ እንደመመኘት ያለ የደጎች ምኞት እንጂ ይሆናል አይደለም።

...

በ 1997 የአንድነት ፖለቲካው ገፍቶ መጣ። በእነ አቶ መለስ መልሶ ተደፈቀ።የወቅቱ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጁነዲን ሳዶ" ትምክተኛው ቅንጂት ካሸነፈ ኦሮሚያን እገነጥላለሁ " ብሎ መግለጫ ሰጠ።በሀዋኃትም ተመሳሳይ ነው።በኢትዮጵያዊነት ትርጓሜ እና አገነዘዝብ ሀዋኃት እና አህዴድ ስትራቴጂክ አጋር ናቸው።

አማራ በአንድነት ውስጥ ከገባ ጠላት እንጂ ወዳጅ አይኖረውም።የኢትዮጵያ ተፈጥሮ ብሄሮች በአቻነት ተወዳድረው ፍትሃዊ ሆነው የሚደመሩበት እንጂ አንድነት ተራ ተረት እና የቁሞ ቀሮች ቀረርቶ ነው።

...

ግንቦት ሰባት የሚባለው ድርጅት ወታደሮቹ በብዛት አማራዎቹ ናቸው።ግን አመራር ላይ የሉም። አማራዎችን አማራነታቸውን አዘንግቶ ለኢትዮጵያ እያዋጋ ህብረ ብሄራዊ ነኝ ይላል።ከአነግ ጋር እየተደራደረ አብን የብሄር ፓርቲ ብሎ ያወግዛል። ይህ የአስመሳይነት አንድነት ተልጦ ውስጡ ሲታይ ውሸት ነው።አቦ በቀለ ገርባ ለአዲስ ስታንዳርድ ጋዜጣ " አንድነቶች ብሄራቸው ይታወቃል።አንድነት ጭንብል ነው።አንድ ሳይሆኑ አንድነት የለም" ያሉት ንግግር ገላጭ ይመስለኛል።

...

አማራ ኢትዮጵያ ውስጥ ስትራቴጂክ ሆነ ታክቲካል አጋር የሚያገኘው በአማራነቱ ከቆመ ብቻ ነው። ይህ የኢትዮጵያ ስሪት የሚፈቅደው ነው።

...

የአማራ ብሄርተኝነት ደርጅቶ በፍጥነት ወደ ተቋምነት ተቀይሯል። የአማራ ወጣቶች በሸዋ እና በጎንደር ማህበር ተመስርቷል።የተማሪዎችም እንዲሁ። የአማራ የምሁራን ትስስርም ተገንብቷል።የአማራ ዲያስፖራዎች ማህበር መስከረም 5 ይመሰረታል። አሁን አማራ መደራጀት የለበትም፣አለ ወይስ የለም የሚለው የጨነገፈ ስሁት ተረት ሙሉ በሙሉ ተቀብሯል። አብን እና ብአዴን እንደ ፖለቲካ ቁመዋል።

የደረጃውን እና የመከተውን ሁሉ ህዝብ ይመርጣል።

...
በአማራው ላይ ብቻ የተመሰረተ የአንድነት ፖለቲካ አንድነት ከሚለው ስሙ በስተቀር የሚያምር ቁመና የለውም። የሃገር አንድነት ካለ መቀሌም ፣አምቦም ፣ነቀምትም፣ጂግጂጋም እኩል ይሰበክ።አማራነት ላይ ብቻ የተንጠለጠለ የውሸት አንድነት አማራንም ሆነ ኢትዮጵያን እንዳላዳነ አንብቦን ሳይሆን ኑረን አይተናል።መጀመሪያ ያናቀፈህ ድንጋይ ተመልሶ ከመታህ ድንጋዩ አንተ ነህ የሚለው አባባል ላረጡ አንድነቶች ተምሳሌት ነው።ከጫጫታ፣ልብወለድ ላይ ካለ ትርክት ፣ከሙዚቃ ከሚቀዳ ዓርፍተነገር እንጂ ከግልፅ ርዩተዓለም እና ስትራቴጂ የማይቀዳው የአንድነት ፖለቲካ ጉምን ዘግኖ እንደመደባደብ ያለ ቁልነት ነው።

...
አማራ በአማራነቱ ቁሞ ከሌሎች ህዝቦች ጋር ኢትዮጵያን ያድናል።ተሸከርማሚነት፣አስመሳይነት እና ምክንያታዊነት የራቀው ቁሞቀሩ የአንድነት ፖለቲካ ዘፈኑ እንጂ ተግባሩ አያምርም።ከተግባር ያልተቀዳ ፖለቲካ ውሃ መልስ ውሃ ቅዳ ነው።በሰብከት እና በተረት አንድነት አይገነባም።



ጋዜጠኛ የሺህሳብ አበራ